



**HEAD  
START**

**HEAD START**

ልዩ ፍላጎት  
ላላቸው ልጆች



**HEAD START**

**በHEAD START ለልጅዎ  
ሁሉንም እድሎች ይስጡ**

አገልግሎቶችን ይቀበሉ እንዲሁም መደበኛ  
ክፍል ውስጥ ድጋፍን ያግኙ

ትምህርት ቤት ለመግባት አስፈላጊ የሆኑ የመማር እና  
የማህበራዊ ክህሎቶችን ያዳብሩ

ልዩ ፍላጎቶች ካላቸው ልጆች ጋር አወንታዊ አቋም  
ይኖራቸው ዘንድ ከሁሉም ተማሪዎች ጋር ሃሳብ  
ይለዋወጡ

ከአካባቢያዊ የትምህርት ቤት ወረዳዎች፣ ክልላዊ  
ማዕከላት፣ እና ከሌሎች የማህበረሰብ አካላት ጋር አጋር  
በመሆን ከአገልግሎቶቹ ጋር ይገናኙ።

ለመመዘገብ ወይም የበለጠ ለማወቅ  
ዛሬውኑ ይመዘገቡ!

በአቅራቢያዎ ያለን የHead Start ፕሮግራም ያግኙ  
**1-877-PRE-K-KID (1-877-773-5543)**

[www.prekkid.org](http://www.prekkid.org)



**Los Angeles County Office of Education**

Serving Students • Supporting Communities • Leading Educators

ADMINISTRATION FOR CHILDREN AND FAMILIES, DEPARTMENT OF HEALTH  
AND HUMAN SERVICES ልገሳ የማይረገሉት።

# በHEAD START

## የልጅዎን አማራጮች ያግኙ

Head Start እና Early Head Start ፕሮግራሞች ዝቅተኛ ገቢ ያላቸውን ቤተሰቦችን ልጆች፣ ከወሊድ እስከ አምስት ዓመት ዕድሜ ድረስ የሚያገለግል ነው። እና አገልግሎቶቹ ነፃ ናቸው! በ Head Start፣ ልጅዎ የቅድመ ልጅነት ትምህርትን ያገኛል/ታኖላች ይህም ምንም እንኳን ልዩ ፍላጎት ያላቸው ወይም ከባድ የአካል ጉዳቶች ያለባቸው ቢሆኑም ትምህርት ቤት ለመግባት እንዲሁም ስኬታማ ለመሆን ያዘጋጃቸዋል። ከትምህርት እና ቤተሰብ ተሳትፎ በተጨማሪ ጤንነት እና ደህንነትን አስከማግኘት አገልግሎቶች ድረስ፣ ልጅዎን ስኬታማ ለማድረግ የሚያስችሉ ሁሉንም መንገዶች ይሸፍናል።

# HEAD START የሚሰጠው

- 1 ሁሉም ልጆች ሙሉ በሙሉ ችሎታቸውን ሁሉ የመጠቀም ደረጃ ላይ እንዲደርሱ ማገዝ
- 2 ደህንነቱ በተጠበቀ በቤት ውስጥ እና ከቤት ውጭ የሆኑ ትምህርተዊ ተግባራት
- 3 ጤናማ ምግቦች እና ቁርሶች
- 4 ነፃ ትምህርት፣ ማህበራዊ፣ እና ለሁሉም ተማሪዎች ቀጣይነት ያለው እንክብካቤ የህክምና ምርመራዎች እና ለተጨማሪ ህክማና የማስተላለፍ ሂደቶች

- 5 ነፃ የልጅ አስተዳደግ ትምህርቶች እና የወላጅ ድጋፍ
- 6 ልጅዎን ለትምህርት ቤት የሚያበቃ ክፍተት ጥራት ያለው የቅድመ ትምህርት
- 7 የተረጋገጡ የቅድመ ጣልቃ ገብነት ዘዴዎች



### Head Start ሁሉንም ልጆች ለትምህርት ቤት ያዘጋጃል

በHead Start፣ ልጅዎ በመደበኛ ፍል ውስጥ ለሎች ዕድሜያቸው ተመሳሳይ ከሆኑ ልጆች ጋር ተምሮ/ራ ያድጋል/ታድጋለች፣ ይህ በሚደረግ ጊዜም ግላዊ የሆኑ የትምህርት ፕሮግራም (Individualized Education Program (IEP)) ግቦችን እና አላማዎችን ከዳር በማድረስ ነው። Head Start ለልጅዎ የእንኳን ደኅና መጣህ/ሽ በማለት፣ ልጅዎን ለማገዝ ትኩረት በሚሰጥ በልጆች ላይ ማዕከል ባደረገ መስተንግዶ የሚከተሉትን በማድረግ ይቀበላቸዋል፦

- የክፍል ውስጥ ክንውኖቻቸውን ልዩ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው ልጆች ሙሉ ተሳትፎ እንዲኖራቸው አድርጎ በመቅረብ
- ሰራተኞች ከባድ የአካል ጉዳቶች ያለባቸው ልጆችን ፍላጎት እንዴት መረዳት እንዳለባቸው ተከታታይ ስልጠናን በመስጠት
- ልዩ ፍላጎት ያላቸው ልጆች በተሻለ ምላሽ በሚሰጡበት መልኩ ማስተማር

- ልጆቻቸው የመማር፣ ማህበራዊ እና አካላዊ ክህሎቶችን በማጎልበት በተለይም መዋዕለ ህፃናት ሲገቡ የተሻለ ይሆኑ ዘንድ ወላጆች ልጆቻቸውን እንዲያግዙ ከወላጆች ጋር መስራት
- ለልጆች እና ቤተሰቦቻቸው አገልግሎቶችን በማስተባበር እገዛ ማድረግ
- ለሁሉም ተማሪ ደህንነታቸው የተጠበቀ ክፍሎችን ማቅረብ እና ልዩ የክፍል ውስጥ እቃዎችን፣ ቁሳቁሶችን እና መሳሪያዎችን ማከተት
- ሁሉም የጤንነት፣ የትምህርት፣ የቤተሰብ እና የማህበረሰብ አገልግሎቶች እንዳሉ እና ለልጆች እንደተሰጡ ማረጋገጥ
- በአንዳንድ ሁኔታዎች፣ ልጆች በቤት ውስጥ በሚደረግ ፕሮግራም በሚኖር ጊዜ ተሳታፊ እንዲሆኑ አማራጭ መስጠት

### እንክብካቤን የሚሰጡ ሰራተኞች ለሁሉም ቤተሰብ የሚሰጡ አገልግሎቶች

የእኛ ሰራተኞች ልጅዎ እንዲማር/ትማር እና ስኬታማ እንዲሆን/ትሆን ልጅዎን በመረዳት፣ በመቀበል እና ምቹ ሁኔታን በመፍጠር ረገድ ቁርጠኛ ናቸው። የHead Start መምህራን በቅድመ ልጅነት ትምህርት ወይም ተዛማጅ የትምህርት መስክ የመጀመሪያ ዲግሪ ሊኖራቸው ይገባል። ሁሉም ኤጀንሲ የተመደቡ የአካል ጉዳተኝነት አስተባባሪዎች እና በክፍል ውስጥ ልዩ ፍላጎቶችን ለመደገፍ ያግዛቸው ዘንድ የእኛ ሰራተኞች ዓመታዊ የሞያ ማሳደጊያን ይወስዳሉ።

በHead Start ውስጥ በሚመዘገቡ ጊዜ፣ ልዩ ፍላጎቶች ላለው/ላላት ልጅዎ ጥራት ካለው ትምህርት ባለፈው የበለጠ ነገርን ያገኛሉ። እርስዎ እና ቤተሰብዎ ለልጅዎ ወትዋች እንድትሆኑ ቀጣይነት ያለውን ስልጠና ትወስዳላችሁ። የሁሉም የቤተሰብ አባልዎ ጤንነት፣ ትምህርት እና ደህንነት ይሻሻል ዘንድ ድጋፍም ያገኛሉ።